

**እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!**

**ማስታወቂያ**

**የአርብ ፕሮግራም**

በአርብ ፕሮግራም ዘወትር አርብ ከ7 p.m. ጀምሮ እየተገናኘን እንጸልያለን። ቃሉንም እንማራለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን ሁላችንም እንድንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። በተለያዩ ጉዳይ እንዲጸለይላችሁ የምትችሉ አገልጋዮችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ!

**የሕንጻ ፈንድ**

የሕንጻ ፕሮግራማችን ላይ አሁንም ተሳትፎአችን እንዲቀጥል ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። ስለዚህ አገልግሎት እየጸለይን አሁንም ጌታ እንደሚያሳስብን ለሕንጻ የሚሆን ስጦታን በመስጠት መትጋታችንን እንድንቀጥል በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ጌታ ይባርካችሁ!

በዚህ አመት እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን መንፈሳዊ ተሃድሶን እንዲያደርግ በጸሎትና በቃሉ እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፤ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16፡ 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
  - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
  - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
  - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-  
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)  
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)  
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)  
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)  
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

**መደበኛ ፕሮግራሞች**

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን		Chicago Yemsrach Evangelical Church
-----------------------------	--	-------------------------------------

“እነሆ፤ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2፡10



“መንፈሴንም በውስጣችሁ አሳድራለሁ፤ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ።” (ሕዝ. 37፡14)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
---	---

**March 25, 2018**      መጋቢት 16፣ 2010 ዓ.ም.

**የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር**

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ብርሃኑ አንበሴ
አምልኮ.....	ወንድም ጌታያውቃልና እሕት ብሩክታይት
ፕሮግራም መሪ .....	ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
ቃል .....	ወንድም ጌታያውቃል
ማጠቃለያ .....	ፕሮግራም መሪ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

**“ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደ ሆነ አታውቁምን?” (1ቆሮ 6:19)**

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጌቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመኅ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

**መልዕክተ ሰንበት**

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

**መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር፤ መንፈስ ቅዱስ በኛ ውስጥ።**

“እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ... ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውሥጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ።” (ዮሐ. 14: 15-17)

መንፈስ ቅዱስ በአንድ ጊዜ ሁሉም ስፍራ የሚገኝ (“omnipresent”) አምላክ ነው። በመሆኑም ቃሉ እንደሚያስተምረን መንፈስ ቅዱስ አብሮን ያለ ብቻ ያለ ሳይሆን በውስጣችንም ይኖራል። ይህ አስደናቂ እውነት ነው። አለምን የፈጠረ አምላክ (መንፈስ ቅዱስ) ሁልጊዜ በውስጣችን አለ። በዚያው ቅጽበት በአለም ሁሉ ነው። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በውስጣችን ያለውን ጌታ መንፈስ ቅዱስ በጉባኤችንም እንዲመጣ የምንጸልየው።

ይህ “እግዚአብሔር ከኛ ጋር” መሆኑ የአዲስ ኪዳን ልምምድ ነው። በብልይ ኪዳን ግን እንደዚህ አልነበረም። በቡሉይ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ በተለዩ ሰዎች ላይ መጥቶ ኃይል ይሰጣቸውና የእግዚአብሔርን ኃሳብ እንዲያገልገሉ/እንዲፈጽሙ ይረዳቸው ነበር። ለምሳሌ እግዚአብሔር መንፈሱን በሰባዎቹ የእስራኤል አለቆች ላይ ባደረገ ጊዜ ሰባዎቹ ትንቢት ተናገሩ፤ ካዛ በኋላ ግን አልተናገሩም (ዘሐ. 11:25)። ሳምሶንንም “የእግዚአብሔርም መንፈስ በጸርዓና በኤሽታኦል መካከል ባለው በዳን ሰፈር ውስጥ” ያነቃቃው ነበር። (መሳ 13:25)። በሳኦል ላይ መንፈስ ቅዱስ በመጣበት ጊዜ ከነበያት ጉባዔ ጋር ተቀላቅሎ ትንቢት እንደተናገረ እናነባለን።

በአዲስ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ሁልጊዜ እስከ አለም ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋራና በኛ ውስጥ ነው። ይህ ነብያት አስቀድመው የተነበዩት እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን በኩል የፈጸመው የአዲስ ኪዳን እውነታ ነው። በሕዝቅኤል 36: 27 ላይ ቃሉ “መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ በትእዛዜም አስሄዳችኋለሁ። ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉትማላችሁ” በማለት ይህንን እውነት ከብዙ ዘመን በፊት አረጋግጦልናል። እንዲሁም በሕዝቅኤል 37፤14 ላይ “መንፈሴንም በውስጣችሁ አሳድራለሁ። እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ” ይለናል። በኛ ውስጥ ያለውንና ከኛ ጋር ያለውን ቅዱሱን መንፈስ የምናውቀው ጌታን አንዳኛችን አድርገን የተቀበልን ብቻ ነን። አለም ግን ስለማያየውና ስለማያውቀው ሊቀበለው አይችልም። እኛ ግን ህልውናውን፣ ማጽናናቱን፣ አብሮነቱን፣ አጋዥነቱን፣ ሃይሉን፣ ፍቅሩንና ምሪቱን እንረዳለን።

ወገኖቹ፤ እኛ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚኖርብን የርሱ ቤተ መቅደሶች ነን። ሓዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ጉዳይ ሲያስተምረን “ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደ ሆነ አታውቁምን?” (1ቆሮ 6:19) በማለት ይጠይቀናል። ስለሆነም ሁልጊዜ ክብሩን ይዘን የምንቀሳቀስ እንደሆንን ልናስተውል ይገባናል። ይህንን እውነት ስንረዳም የምንፈሱ ማደሪያ የሆነውን መቅደስ እንዴት በቅድስና መጠበቅ እንዳለብን እንገነዘባለን።